

# የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ፓርላማው ማፅደቅ አይገባውም

ከአካታይፕ (ከአማራና ኦሮሞ ትብብር ይለምልም ፕሮጀክት)

አሁን አገሪቷ ትተዳደርበታለች በሚባለው ሕገ መንግስት አንቀፅ 93 መሠረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአርባ ስምንት ሰዓት ውስጥ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብ አለበት። አዋጁ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለት ሦስተኛው ድምፅ ተቀባይነት ካላገኘ ወዲያውኑ ይሻራል ይላል። በሕገ መንግስቱ መሠረት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጅበት ምክንያትንም የውጭ ወረራ ሲያጋጥም፤ ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በተለመደው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመቋቋም የማይቻል ሲሆን፤ ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብ ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት ነው ይላል። በዚህ ወቅት ምንም የሕዝብንና የአገርን ደህንነት የሚፈታተን ሁኔታ በሌለበትና በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሕዝብ በመላው ኢትዮጵያ በተለያዩ ከተሞች አደባባይ ወጥቶ ዘጠና ዘጠኝ በመቶ በሆነው ክስተት ንብረት ሳይወድም፤ የሰው ህይወት ሳይጠፋና ሰላም ሳይደፈርስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህወሃት ላይ ያለውን ተቃዋሚ በማሳየት ሕዝቡ ሰላማዊ መሆኑን ባረጋገጠበት ወቅት፤ በዚህ ወቅት በብዙ ሺህ የሚቆጠር የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለያዩ ከተሞች አደባባይ በመውጣት ጀግና ታጋዮቹን ከአስከፊው የህወሃት እስር ቤት ነፃ በመውጣታቸው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ደስታውን በሚገልፁበት ጊዜ እና በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍርሃትን አሸንፎ በሰላማዊ በሆነ መንገድ ሀሳቡን መግለፅ በጀመረበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገግ ማለት የሕዝቡን ሰላማዊ ትግል ለመጨፍላቅ፤ የሕዝቡ የደስታ ስሜት ወደ ሀዘን ለመቀየር እና ሕዝቡን እነደገና ወደ ፍርሃት ውስጥ ለማስገባት የታለመና የህወሃትን የበላይነት ለማስቀጠል የታለም ተንኮልና ሴራ እንጂ ከአገር ደህንነት ጋር በምንም መልኩ የተያያዘ አይደለም። በተቃራኒው ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለአገሪቷ ደህንነት አስጊ የሚሆንና የሕዝቡን የሰላማዊ ትግል ወደ አመፅ ትግል እንዲቀየር የሚገፋፋ እንጂ አገሪቷን ወደተረጋጋ ሁኔታ የሚወስድ በፍፁም ሊሆን አይችልም። **ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህወሃት ደህንነት አዋጅ እንጂ የአገር ደህንነት አዋጅ አይደለም።** ስለዚህ ፓርላማው ይህ አዋጅ የአገሪቷን ደህንነት የሚጎድ፤ ሕገ መንግስቱን የሚፀረርና የሕዝቡን ሰላም የሚያደፈርስ መሆኑን በመገንዘብ፤ የህወሃት የበላይነትን ለማስጠበቅና የህወሃትን የግፍ አገዛዝ ለማስቀጠል ሲባል ብቻ የአገርና የሕዝብ ደህንነትን የሚጎዳ አዋጅ ማፅደቅ በፍፁም ተገቢ አይሆንም። በሕገ መንግስቱ አንቀፅ 54 ቁጥር 4 መሰረት የፓርላማው አባላት የመላው ሕዝብ ተወካዮች ናቸው። ተገዥነታቸውም ለሕገ መንግስቱ፤ ለሕዝቡና ለሕሊናቸው ብቻ ይሆናል። ማንኛውም የፓርላማ አባል በፓርላማ ውስጥ በሚሰጠው ድምፅ ወይም አስተያየት ምክንያት አይከሰስም። አስተዳደራዊ እርምጃ አይወሰድበትም።

በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ እየጠየቀ የሚገኘው የህወሃት የሃይ ሰባት ዓመት የግፍ፤ የዘረፋና አገርን የሚያፈርስ የበላይነት ተወግዶ አገሪቷ ወደ ተረጋጋ የፖለቲካ ሥርዓት ልትሸጋግር የምትችለው ፍትህ፤ እኩልነትና መከባበር የሰፈነባት ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን የመገንባት ሰላማዊና ወቅታዊ ጥያቄ ነው። ይህንን የሕዝብ ፍላጎትና ምኞት በመፀደቅ የቆመው ህወሃት ሲሆን፤ ህወሃትም አገርን እየዘረፈ፤ ሕዝቡን እያሰቃየ እያሸበረ አገዛዙን መቀጠል ነው የሚፈልገው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዋና ዓላማም ይህንን የህወሃት የግፍና የዘረፋ አገዛዝ ለማስቀጠል የታለም ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ የህወሃት ግፍ ሞልቶ እየፈሰሰ በመሆኑ ከአሁን በኋላ ህወሃትንና ጀሌዎቹን ሊሸከም የሚችልበት ትዕግስትም ሆነ አቅም የሌለው ስለሆነ ከሰላማዊ የፖለቲካ ሽግግር ውጭ የሕዝብን ሰላማዊ ጥያቄ በኃይል መጨፍላቅ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ሊፈጠር የሚችለውን አደጋ በመገንዘብ ፓርላማው ለአገሪቷና ለሕዝቡ ደህንነት ሲባል የሰላማዊ የፖለቲካ ሽግግር የሚኖርበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይገባዋል። ይህ አፋኝ የሚሆነውና የህወሃትን የበላይነት ለማስጠበቅ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስም የታለመ የህወሃትን ተንኮልና ሴራን በማክሸፍ አገሪቷ ወደ ሰላማዊ ሽግግር እንድትገባ ፓርላማው ታልቅ አገራዊና ሕዝባዊ ሀላፊነት ተደቅኖበታል። በዚህ ወሳኝ ወቅት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን መቆም እጅግ አስፈላጊ ነው። ፓርላማው ከሕዝብ ጎን በመቆም ታሪክ መሰራት ይጠበቅበታል። የተጀመረውን የለውጥ መንፈስ ህወሃት ሊቀለብሰው በፍፁም አይችልም። ነገር ግን ፓርላማው ከሕዝብ ጎን በመሆን የሚከፈለውን የሕዝብ መስዋዕትነት በእጅጉ ሊቀንስ ይችላል። አገሪቱም ወደ ተረጋጋ የፖለቲካ ሽግግር እንድትገባ የሚቻለውን ሊያደርግ ይችላል። የተቻለውን ሁሉ ጥረት ማድረግም ይገባዋል። ህወሃት የሕዝብ ጠላት በመሆኑ የህወሃት የአፈናና የግፍ አገዛዝ እንዳይቀጥል ፓርላማው የተቻለውን ሁሉ ጥረት ማድረግ ይገባዋል። ከሕዝብ ጎን መቆም እንዴት እንደሚያስከብር በቅርቡ ከህወሃት እስር ቤት ነፃ ለወጡትን ጀግኖች ሕዝቡ እያደረገ ያለው አቀባበል ታላቅ ምስክር ነው።

**የአማራና የኦሮሞ ትብብር ይለምልም ፕሮጀክት** ዓላማ በኦሮሞና በአማራ መሀከል ጎጂ ንትርክ ሳይሆን ጤናማ ውይይትና ትብብር የሚጎለብትበትን መንገድ የሚያበረታቱ ሀሳቦችን በማፈላለግና በማሰራጨት፤ በኦሮሞና በአማራ የፖለቲካ ልዲቃን መሀከል የሚደረገው ያለፈ ታሪክ ንትርክን በተመለከተ የታሪክ ባለሙያዎች በሰለጠነ መንገድና በመከባበር እንዲወያዩበት የሚገባ መሆኑን እያበረታታ። በአሁኑ ወቅት የአማራና የኦሮሞ የፖለቲካ ልዲቃን በአንገብጋቢው የወቅቱ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ በማተኮር የህወሃትን አገርንና ሕዝብን የሚያጠፋ ድርጊት ለመቋቋም የሚችሉበትን ጠንካራ ትብብር የሚፈጥሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ ነው።

የአማራና ኦሮሞ ትብብር ይለምልም ፕሮጀክት  
AOCPP (Amhara and Oromo Cooperation Promotion Project)  
Contact: aocpp2016@gmail.com